



**የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብታዊ ፓርቲ ወጣት ከንፍ ድርጅተ (ኢሕአፓ ወክንድ)
Ethiopian Peoples Revolutionary Party Youth League (EPRP YL)**

ከኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብታዊ ፓርቲ ወጣት ከንፍ ድርጅት(ኢወክንድ) የተሰጠ መግለጫ

የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር ወጣቱ ትውልድ ራሱን ከፅንፈኞች ማራቅ ታሪካዊ ግዴታው ነው !

ከጠባቦችና የግንጠላ አራማጆች ጎራ እንደሚስተጋባው ከንቱ ታሪክ አገራችን ኢትዮጵያ በድንገት የዛሬ መቶ አመት የተከሰተች ሳይሆን በብዙ ዘመናት የዜጎች መስዋዕትነት የተገነባች አገር ናት። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ለማድረግ የብዙ ሚሊዮንና የአያሌ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ህይወት ተገብሮባታል። ይነሰም ይብዛም፣ ይጉላ ይደብዝዝ፣ ሁሉም ህዝብ ለዚያች አገር ግንባታ አስተዋፅኦ አድርጉአል። በሌሎች አገሮች ታሪክም እንደተከሰተው ሁሉ በኢትዮጵያም ታሪክ ጦርነት የሀገር ግንባታው ሂደት አካል ሆኖ ተገኝቷል። በሂደቱ ለጠፋው ህይወትና ለደረሰው በደል የዛሬው ትውልድ ከቶም ተጠያቂ ሊሆን አይችልም ብሎ ኢወክንድ ያምናል ።

የዘመናት በደልና ቁርሾን ዛሬ ህይወት ሰጥቶ በማናፈስና በማመርቀዝ የህዝብ ግኑኝነትን፣ አነድነትና፣ ትሰስርን ለማፍረስና ህዝብን እርስ በርስ ለማናቆር መጣሩ የተሳሳተ ብቻ ሳይሆን ወንጀልም ነው። ለነገሩም ዛሬ ህፃን፣ ሽማግሌ፣ ሴት ፣ወንድ ሳይለዩ በጭፍን ጥላቻ የሚጨፈጭፉ የሚያርዱና ገደል የሚጥሉ ሁሉ ያለፈ ታሪክን ገድል በመጥቀስ ከወንጀላቸው ነፃ ሊሆኑ አይችሉም።

ለሀገር አንድነትና ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር የሚካሄደው ትግል ከግቡ እንዲደርስ ከተፈለገ ወጣቱ ትውልድ ጠባብ ብሄረተኝነትና ትምክህተኝነት የአንድ ሳንትም ሁለት ገፅታዎች መሆናቸውን ተረድቶ መራቅና አንድነቱን ለመጠበቅ መታገል ግዴታው ነው። በአንድ ፅንፍ የሚታየው ጎጂ አቋም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ከዶ በመብት ሽፋን ግንጠላን አያራገብ በአሰሳ፣በአረካ፣ በአርባጉጉ፣ በሎቆ፣ በአሰቦት በበደኖ ፣በጋምቤላ፣ በቡርጂ፣ በበቦርና፣ በጌዲዎ፣ወዘተ የተከሰቱ እልቂቶችን አስከትሏል። በዚህ ጎጠኛ ቡድንና በመሰሎቹ እየተራገበ ያለው የአንድነት፣ የዘርና የሃይማኖት ጥላቻ እንዲሁም የክፍፍል እሳት ታሪክን እየካደ የዕርስ በርስ ግጭትን እያስፋፋ የአንድነትንና የአብሮነትን ስራ መሠረት እየነቃቀለ ህዝብን በብሄረሰብ፣ በክልል እና በሃይማኖት ደረጃ በልቶና ሽንሽኖ አሸመድምዶ ለማጥፋት የሚደረግ የፀረ-አንድነት ስራ ነው።

ይህ የፀረ- ኢትዮጵያ ጽንፈኛ አቋም መገንጠልና ማስገንጠል በሚለው ወያኔያዊ ተግባሩና መፈክሩ ይገለጣል። የሕዝብን ማንነትና የቆየ የጋራ ታሪክ ይሰብራል። በኢትዮጵያዊነት ላይ ሳይታከት ይዘምታል። ዘረኝነትን እንደፀጋ ተላብሶ፣ ለዲሞክራሲ አፍአዊ ግብርን እየከፈለ፣ ክፍፍልንና ጥላቻን ያነግሳል።

ሌላኛው ፅንፋዊ አቋም ደግሞ ራሱን እንደ የአንድነት አባውራ ሰይሞ በጥቅል መፈክር ተጨባጭ ሁኔታን እየካደ በህሊናውም በጀርድም ላይ የተኛና ለውጥ ፈላገውን የህብረተሰብ ክፍል እያወገዘ ህዝቡ ምን እንደሚያስፈልገው እኛ እናውቅለታለን በሚል የወያኔን የጥላቻ ፖለቲካ በመገልበጥ አንድን ህዝብ በጅምላ እያወገዘ ፈለግሁት የሚለውን አንድነት ማጅራት ይመታል። በጎጠኞችና በጨቋኞች ላይ እንደመዘመት ፈንታ ለጭቆና መፍትሔ የሚሹትንና መብት ይከበር ያሉትን ክፍሎች በምሬት ያወግዛል። ስለሆነም ሁለቱም ከፋፋይና ጎጅ ፅንፎች ናቸው።

Tel : 202-291-5832	5309 Georgia Ave. NW 2 nd Fl. Washington DC 20011
e-mail: eprpylnew @gmail.com	Website: www.eprpyl.com



**የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅተ (ኢሕአፓ ወክንድ)
Ethiopian Peoples Revolutionary Party Youth League (EPRP YL)**

የሀገር አንድነትን ከግዛታዊ ክልል ባሻገር ከህዝብ ጥቅምና አንድነት ጋር በማዋህድ ከገለፅነው የጠባባቦች መጠቀሚያ የሆነውን የጥላቻ አክርካሪት ልንሰብረው እንችላለን። ለሀገር አንድነት የሚደረገው ታሪካዊ ገድል ከብሔርተኝነት ጋር መፋጠጡ የማይቀር ሆኖ ነው። ስለዚህም ኢትዮጵያ እንድትዳከምና እንድትጠፋ ማለትም ህዝቧ በጎሳና በሃይማኖት ተከፋፍሎ ወደ ዕርስ በርስ አስከፊ ጦርነት እንዳይገባ የታሪክ ባለአደራ የሆነው ኢትዮጵያው ወጣት ትውልድ ቀን ቀጠሮ ሳይሰጥ መደራጀትና መታገል ይገባዋል።

ሀገርን ከጥፋት ለማዳን እየተደረገ ያለው የትግል ተልዕኮ ስኬታማ ሊሆን የሚችለው አንድነትን ከዲሞክራሲያዊ መብት ጋር አጣምረን ይዘን ከተገኘን ብቻ ነው። የምንታገልላት ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔረሰብ መብቱ፤ ቋንቋው፤ ባህሉ ሃይማኖቱ ተከብሮለት፤ ዴሞክራሲ በተጨማሪም እውን ሆኖ፤ የሲቪክ መብቶች ሁሉ ተከብረው ለዜጎች ሁሉ እኩል ሀገር ሆና ለምትገኝ ኢትዮጵያ መሆኑ በግልፅ ሊቀመጥና ሊታመንበት ይጠበቃል።

ኢ-ወክንድ ዛሬም እንደትናገቱ ብዙሀኑ በጋራ ለኢትዮጵያ ህልውና ለመታገል ዝግጁ ናቸው ብሎ ያምናል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ህያው ሆነው ያሉና የሚቀጥሉ ናቸው። ኢሕአፓ ወክንድ የብሔረሰብ፣ የሃይማኖትና የጾታ ልዩነት ለማይከሰቱባት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ በጋራ እንታግል ብሎ ጥሪውን ሲያስተጋባ የሀገር አንድነትን ለማስጠበቅ ጠንቅ የሆኑትን ጠባብ ብሔረተኝነትንና ትግምክተኝነትን አምርረን እንታገል ከሚል ጭምር ነው።

እናችንፋለን !
ጥር 2006ዓ.ም



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ)
Ethiopian Peoples Revolutionary Party Youth League (EPRP YL)
